

12^ኛ አመት ቁጥር 4
12th Year No 4



ባህር ዳር ጥቅምት 17 ቀን 1999 ዓ.ም
Bahir Dar 27th, October 2006

**በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፑብሊክ
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት
ዝክረ-ሕግ
ZIKRE-HIG**

**OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE
IN THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA**

የአንዱ ዋጋ ብር Price 2.93	በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ	ISSUED UNDER THE AUSPICES OF THE COUNCIL OF THE AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE	የፖ.ሣ.ቁ 312 P.o. Box
--------------------------------	---------------------------------------	--	---------------------------

<u>ማዕጫ</u> <u>ደንብ ቁጥር 48/1999 ዓ.ም</u> በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚሊኒየም በዓል አክባቢ ም/ቤት ማቋቋሚያ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ	<u>CONTENTS</u> <u>Regulation No.48/2006</u> The Amhara National Regional State Millennium Festival Celebration Council Establishment, Council of Regional Government Regulation.
---	---

ደንብ ቁጥር 48/1999 ዓ.ም
በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሚሊኒየም በዓል አክባቢ ም/ቤት ማቋቋሚያ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ደንብ

REGULATION NO. 48/2006
A COUNCIL OF REGIONAL GOVERNMENT REGULATION ISSUED TO PROVIDE FOR THE ESTABLISHMENT OF MILLENNIUM FESTIVAL CELEBRATION COUNCIL IN THE AMHARA NATIONAL STATE

በአንድ ሺህ ዓመት አንድ ጊዜ የሚከበረውን የኢትዮጵያ ሚሊኒየም በዓል ለማዘጋጀት በአገር

WHEREAS, a national council of Festival Celebration has been established at nation-wide level by the

አቀፍ ደረጃ የዚህ በዓል አከባበር ብሔራዊ ምክር ቤት ቀደም ሲል በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 117/1997 ዓ.ም የተቋቋመ በመሆኑ፤

Council of Ministers under the regulation No. 117/2005 with the view to preparing Ethiopian Millennium Festival which is to be celebrated once in a thousand year.

ይህንኑ መነሻ በማድረግ የክልሉ ነዋሪ ህዝብ በቂ ግንዛቤ አግኝቶ ለተጠቀሰው በዓል አከባበር የበኩሉን ዝግጅት ለማድረግ የሚያስችለው ክልል አቀፍ ም/ቤት ማደራጀት ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤

WHEREAS, it has become appropriate to organize Region-wide council that enables the peoples in the Regional State, having full aware of the Festival, to perform its preparation for the celebration of the Festival.

በዚህ አደረጃጀት አማካኝነትም የክልሉን ተፈጥሯዊ አካባቢ ወደ ነበረበት ለመመለስና ባህላዊም ሆነ ታሪካዊ እሴቶችን ጠብቆ በማቆየትና ከድህነት በመውጣት ረገድ ተጨማሪ ዕድል የሚፈጥሩ ሁኔታዎችን ማመቻቸት በማስፈለጉ፤

WHEREAS, it has become necessary to facilitate conditions creating additional good fortune with the view to reviving the natural environment and preserving cultural as well as historical values of the region and thereby, with regard to emancipating the people of the region from poverty through this organization.

የአማራ ክልል መስተዳድር ም/ቤት በተሻሻለው የብሔራዊ ክልሉ ህገ-መንግስት አንቀጽ 58 ንዑስ አንቀጽ 7 ድንጋጌ ሥር በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህንን ደንብ አውጥቷል።

NOW, THEREFORE, the council of the Amhara National Regional Government, in accordance with the powers vested in it, pursuant to the provision of Art. 58 sub Art. 7 of the revised Regional constitution, hereby issues this regulation:

**ክፍል አንድ
ጠቅላላ**

**PART ONE
GENERAL**

1. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የሚሊኒየም በዓል አከባበር ምክር ቤት ማቋቋሚያ ክልል መስተዳድር ም/ቤት ደንብ ቁጥር 48/1999 ዓ.ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

1. Short Title

This regulation may be cited as “Millennium Festival Celebration Council Establishment, Council of Regional Government Regulation No.48/2006.”

2. ትርጓሜ

በዚህ ደንብ ውስጥ “የሚሊኒየም በዓል” ማለት ኢትዮጵያ በምትከተለው የዘመን አቆጣጠር ስርዓት መሠረት ሶስተኛው ሚሊኒየም ከመግባቱ በፊት ከሶስት ወር በፊት ጀምሮ ዓመቱን በሙሉ ያለውን ጊዜ የሚሸፍን ወቅት ነው።

ክፍል ሁለት

ስለሚሊኒየም በዓል አከባቢ ም/ቤት መቋቋም፣ ተጠሪነት፣ ዓላማ፣ ተግባርና ድርጅታዊ አቋም

3. መቋቋም

1. በአማራ ብሔራዊ ክልል የሚሊኒየም በዓል አከባቢ ም/ቤት /ከዚህ በኋላ “ምክር ቤቱ” እየተባለ የሚጠራ/ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፤
2. የም/ቤቱ ተጠሪነት ለርዕሰ መስተዳድሩ ይሆናል።

4. ዓላማዎች

ም/ቤቱ በዚህ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

1. በክልሉ ውስጥ የሚኖረው ህብረተሰብ በልማትና በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ረገድ የጋራ የሆነ አገራዊ አመለካከት በመያዝ የተሻለ ገፅታ ያላትን ሀገር ለማየት

2. Definition

In this regulation “Millennium Festival” means a period of one year which covers the time of the whole year, starting from at least before three months prior to the beginning of the third Millennium in accordance with the calendar adopted by Ethiopia.

PART TWO

ESTABLISHMENT, ACCOUNTABILITY, OBJECTIVE, DUTIES AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE MILLENNIUM FESTIVAL CELEBRATION COUNCIL

3. Establishment

1. The Amhara Regional state Millennium Festival Council /hereinafter referred to as “the Council”/ is hereby established under this regulation.
2. The council shall be accountable to the Head of the Regional Government.

4. Objectives

The council shall, pursuant to this regulation, have the following objectives:

1. To enable the society who dwell in the regional state to have shared opinion with respect to national issues on development and building democratic system and thereby enter the new

ይችላል ዘንድ ብሩህ ተስፋ ሰንቆ ወደ አዲሱ ሚሊኒየም እንዲሸጋገር ማስቻል፤

2. የክልሉን ህብረተሰብ በልማትና በመልካም አስተዳደር አጀንዳዎች ዙሪያ በማንቀሳቀስና በማሰለፍ ብሔራዊ መግባባት እንዲፈጠር ማገዝ፤

3. በመንግስትና በህዝብ የተባበረ ጥረት የክልሉን መልካም ገፅታ ሊገነቡ የሚችሉ እሴቶችን በውል በመለየትና ለመላው አለም በማስተዋወቅ ክልሉን ብሎም አገሪቱን በንግድ፣ በቴሪዝም፣ በኢንቨስትመንትና በመሳሰሉት መስኮች ተመራጭ አድርጎ ማቅረብ፤ እና

4. ክልሉ የሚመራባቸውን ዓላማዎች፣ ተልዕኮዎችና የትኩረት አቅጣጫዎች የሚያንፀባርቁ አበይት መልዕክቶችን ለህዝቡ በተለይም ለወጣቱ ትውልድና በአጠቃላይ ለአለምአቀፍ ህብረተሰብ ማስተላለፍ።

5. መደበኛ አድራሻ

1. የም/ቤቱ መደበኛ አድራሻ በባህር ዳር ከተማ ይሆናል፤

2. ም/ቤቱ በዞን፣ በወረዳና በቀበሌ አስተዳደሮች ደረጃ የሚቋቋሙ የበታች አካላት ይኖሩታል።

6. ስለ ምክር ቤቱ አባላት ተዋፅኦ

ም/ቤቱ ከሚከተሉት አካላት የተውጣጡ አባላት ይኖሩታል፡-

1. ከክልሉ መንግስታዊያን መስሪያ ቤቶች፤

Ethiopian Millennium with the hope of seeing better Ethiopia;

2. To assist to be created a national consensus by mobilizing and marching the society of the Regional State around development and good governance issues;

3. To promote, through the united effort of the Government and citizens, by identifying and promoting values may enable to build good features of the region throughout the rest of the world with the view to image building in trade, tourism, investment and other aspects of the region in particular and the country in general.

4. To convey objectives, missions, strategic interests of guidelines of the region, which reflect main mission statements, to the people, particularly to the youth and the world in general.

5. Address

1. The address of the council shall be in Bahir Dar town.

2. The council shall have hierarchical lower organs to be established at Zonal, woreda and kebele administration level.

6. Composition of Members of the Council

The council shall have members drawn form the following organs:

1. Public office of the regional government;

- 2. በክልሉ ውስጥ ከሚገኙና መንግስታዊ ካልሆኑ ተቋማት፤
- 3. ከሐይማኖት ድርጅቶች፤
- 4. ከግል ባለሀብቶች፣ ከታዋቂ ግለሰቦች፣ ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎችና በባህር ማዶ ከሚኖሩ የክልሉ ተወላጆች ወይም ወዳጆች፤
- 5. የወጣቶችና የሴቶች ማኅበራትን ጨምሮ በክልሉ ውስጥ ከሚገኙ የብዙኃን ድርጅቶች፤
- 6. ለበዓሉ አከባባር አስተዋፅኦ ሊያደርጉ ከሚችሉ ሌሎች አካላት።

- 2. Non-governmental institutions in the regional state;
- 3. Religious organizations;
- 4. Private sectors, renowned individuals, artists and diasporas of the regional state or friends;
- 5. Mass organizations of the Regional State, including Youth's and Women's Associations;
- 6. Other organs that may contribute for the Festival.

7. ስለ ምክር ቤቱ ፕሬዚዳንትና አባላቱ አሰያያምና ተጠሪነት

የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንትና ሌሎች አባላት በርዕሰ መስተዳድሩ አቅራቢነት በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይሰየማሉ፤ ተጠሪነታቸውም ለዚህ አካል ይሆናል።

7. Designation and Accountability of the President and Members of the Council

The president and other members of the council shall be designated by the council of Regional Government upon their presentation by the head of Regional Government. Their accountability shall be to this organ hereto.

8. ስለ ምክር ቤቱ አካላት

- 1. ምክር ቤቱ በክልል ደረጃ የሚከተሉት አካላት ይኖሩታል፡-
 - ሀ/ ፕሬዚዳንት
 - ለ/ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ
 - ሐ/ ሴክራታሪያት።
- 2. ዝርዝሩ በመመሪያ የሚወሰን ሆኖ ም/ቤቱ በዞን፣ ወይም በብሔረሰብ አስተዳደር በወረዳና በቀበሌ ደረጃ የሚቋቋሙ የበታች አካላትና እንዳስፈላጊነቱ ከክልሉ ውጭ በሀገር ውስጥና በባህር ማዶ የሚደራጁ የማስተባበሪያ ጽ/ቤቶች ይኖሩታል።

8. Members of the Council

- 1. The council shall have the following organs at the regional level:
 - a. President;
 - b. Executive Committee;
 - c. Secretariat.
- 2. With the details to be outlined by a directive, the council shall have lower organs to be established at Zonal or nationality administration, woreda and kebele level and, as deemed necessary, coordinating offices may be organized in the country outside the

9. የም/ቤቱ ሥልጣንና ተግባር

ም/ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

1. በዚህ ደንብ አንቀጽ 4 ስር የሠፈሩትን ዓላማዎች ለማስፈፀም የሚረዱ መርሃ ግብሮችንና ፕሮጀክቶችን እንዲነደፉ ያደርጋል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ የሚውሉበትን ሁኔታ ያመቻቻል፤
2. ከበዓሉ አከባበር ጋር በተያያዙ ጉዳዮች ረገድ የክልሉን መንግስት ያማክራል፤
3. ለሚሊኒየም በዓሉ አከባበር በሚደረገው ዝግጅት መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትና ድርጅቶች በአጠቃላይ መላው ህብረተሰብ እንዲሁም በውጭ ሀገር የሚኖሩ የክልሉ ተወላጆችና ወዳጆች ንቁ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ይቀሰቅሳል፤ ያበረታታል፤
4. ለበዓሉ አከባበር የሚያስፈልገውን የፋይናንስና የቁሳቁስ ድጋፍ ያፈላልጋል፤ ያሰባስባል፤
5. በሰብሳቢው አማካኝነት ከሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በሚቀርቡ አጀንዳዎች ላይ ይመክራል፤ ይወስናል፤
6. ዓላማዎቹን ከግብ ለማድረስ የሚረዱ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል።

10. የፕሬዚዳንቱ ሥልጣን

የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ከዚህ በታች የተመለከቱት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡-

regional state as well as overseas.

9. Powers and Duties of the Council

The Council shall have the following powers and duties:

1. Cause the formulation of programs and projects may assist with the view to implementing the objectives stipulated under Art 4 of this regulation, hereof and thereby facilitate conditions through which they may be implemented upon approval;
2. Consult the regional government on the matters with regard to the celebration of the Festival;
3. Mobilize and encourage to have the active participation of governmental and non-governmental institutions and enterprises, the society in general as well as persons of regional origin living abroad and friends in the preparatory activities of the Millennium Festival;
4. Find and collect the material and financial support required for the Festival;
5. Consult and determine on the agenda to be submitted, through the chair-person, by the Executive Committee
6. Perform such other activities for the realization of its objectives.

10. Powers of the president

The president of the council shall have powers and duties specified herein below:

1. በዚህ ደንብ አንቀጽ 9 ስር ለምክር ቤቱ የተሰጡት ሥልጣንና ተግባራት በአግባቡ ሥራ ላይ መዋላቸውን በበላይነት ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤
2. የምክር ቤቱንና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴውን ስብሰባዎች ይጠራል፤ ይመራል፤
3. የምክር ቤቱን ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴና የሴክራታሪያቱን የሥራ እንቅስቃሴዎች በቅርብ ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፤
4. ለሚሊኒየም በዓሉ አካባቢ የሚያስፈልጉትንና በምክር ቤቱ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

1. Follow up and supervise the proper implementation of powers and duties given to the council under the Article 9 of this regulation hereof;
2. Call for and preside over the meetings of the council and Executive Committee;
3. Supervise and follow up closely the activities of the Executive Committee and the Secretariat of the council;
4. Perform such other activities may be given to him by the council and necessary for the celebration of Millennium Festival.

11. ስለ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው አሰያይም ተዋፅኦና አመራር

11. Designation, composition and Leadership of the Executive Committee

1. ከም/ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከምክር ቤቱ አባላት መካከል ተውጣጥቶ ከ7 እስከ 9 የሚደርሱ አባላትን በመያዝ ይደራጃል፤
2. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የሚመራው በምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት ሆኖ ተጠሪነቱም ለዚህ አካል ይሆናል።

1. The Executive Committee of the council shall be organized at least seven but not more than nine members drawn form the members of the council;
2. Being led by the president of the council, the Executive Committee shall be accountable to this organ hereof.

12. ስለ ስብሰባ ጊዜና የውሳኔ አሰጣጥ ስነ-ሥርዓት

12. Meeting Time and Decision-making procedure

ምክር ቤቱም ሆነ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በደንቡ የተሰጣቸውን ኃላፊነት ለመወጣት በሚያስችላቸው አግባብ የየራሳቸውን የስብሰባ ጊዜና የውሳኔ አሰጣጥ ማስፈፀሚያ መመሪያዎች

The Council as well as the Executive Committee may issue their own implementation guidelines of meeting time and decision-making with the view to enabling them to accomplish their

ሊያወጡ ይችላሉ።

responsibilities given under the regulation thereof.

13. የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ሥልጣንና ተግባር

13. Powers and Duties of the Executive Committee

የምክር ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በዚህ ደንብ መሠረት የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፦

The Executive Committee of the council shall, pursuant to this regulation, have the following powers and duties:

1. የም/ቤቱን ውሳኔዎች ለማስፈፀም የሚረዱ መርሃ ግብሮችንና የፕሮጀክት ሃሳቦችን ይነድፋል፤ ተፈጻሚነታቸውንም ይከታተላል፤
2. የኢትዮጵያ ሚሊኒየም በዓል አከባበር እንደተጠናቀቀም በስሩ በመከናወን ላይ የሚገኙትን መርሃ ግብሮችና ፕሮጀክቶች በምክር ቤቱ አማካኝነት ለክልሉ መንግስት አቅርቦ በማስወሰን አግባብ ላላቸው መስሪያ ቤቶችና ሌሎች አካላት ያስረክባል፤
3. ከበዓሉ አከባበር ጋር ተያያዥነት ያላቸውንና በምክር ቤቱ የሚሰጡትን ሌሎች ተዛማጅ ተግባራት ያከናውናል።

1. Formulate programs and project proposals may assist to implement decisions of the council and thereby follow up their implementation;
2. At the end of the Ethiopian Millennium Festival, hand over on-going programs and projects to the appropriate governmental offices and other organs on the basis of decisions by the government up on the submission of the council;
3. Carry out such other related activities to be given to it by the council and activities in connection with celebration of the Festival.

14. ስለ ምክር ቤቱ ሴክራታሪያት

14. Secretariat of the Council

1. የምክር ቤቱ ሴክራታሪያት በዚህ ደንብ መሠረት የምክር ቤቱን የዕለት ከዕለት ሥራዎች የሚያከናውን ራሱን የቻለና ህጋዊ ሰውነት ያለው አካል ነው፤
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ስር የተደነገገው ቢኖርም የክልሉ ባህልና ቱሪዝም ቢሮ የምክር ቤቱ ሴክራታሪያት በመሆን ያገለግላል፤
3. የሴክራታሪያቱ የሥራ ኃላፊ ከም/ቤቱ

1. The Secretariat of the council is, pursuant to this regulation, an organ having its own juridical personality and bound to carry out day to day operations of the council;
2. Notwithstanding the provision of sub. Art.1 of this Art, the Regional Culture and Tourism Bureau shall act as a secretary of the council;
3. The head of the Secretariat shall, in

ፕሬዚዳንት ጋር በሚደረግ ምክክር በክልሉ ርዕሰ መስተዳድር የሚሾም ሲሆን በዚህ ደንብ የተሰጡትን ተግባራት በተመለከተ ተጠሪነቱ ለፕሬዚዳንቱ ይሆናል፤

4. ለም/ቤቱ ተልዕኮ መሳካት ተፈላጊ ሆኖ የተገኘውን የሴክሬታሪያቱን የሰው ሃይል ቢሮው ከራሱና ከሌሎች መንግስታዊያን መስሪያ ቤቶች በጊዜያዊ ምደባ እንዲሟላ ያደርጋል።

15. የሴክሬታሪያቱ የሥራ ኃላፊ ሥልጣንና ተግባር

1. የሴክሬታሪያቱ የሥራ ኃላፊ በዚህ ደንብና በምክር ቤቱ በሚሰጠው መመሪያ መሠረት የጽ/ቤቱን የሰው ኃይልና የዓይነትም ሆነ የጥሬ ገንዘብ ሀብት በበላይነት ይመራል፤ ያስተዳድራል፤

2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የሠፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ፡-

ሀ. የሴክሬታሪያቱን የሥራ ዕቅድና የማስፈፀሚያ በጀት ረቂቅ አዘጋጅቶ በሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው አማካኝነት ለምክር ቤቱ ያቀርባል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል።

ለ. በፀደቀው የሥራ ዕቅድና በጀት መሠረት በምክር ቤቱ እንቅስቃሴ ተፈላጊ ሆኖ ባገኘው መጠን ገንዘብ ወጪ እንዲሆን ያደርጋል፤ ለተፈቀደው ተግባር መዋሉንም ያረጋግጣል።

consultation with the president of the council, be appointed by the Head of Regional Government and its accountability shall be to the president, concerning the activities may be given to it under this regulation hereof;

4. The Bureau shall cause the fulfillment of the personnel of the Secretariat necessary for the achievement of its mission of the council by the temporarily assignment from its and/or other public offices.

15. Powers and Duties of Head of the Secretariat

1. Head of the Secretariat shall administer and supervise the personnel of the office and resources in kind or cash, in accordance with a guideline to be given to him under this regulation hereof and by the council;

2. Without prejudice to the general provision under sub. Art. 1 of this Art, hereof:

a. Prepare the action plan and executionary budget of the Secretariat and submit same to the council through the Executive Committee and thereby put into effect upon approval.

b. In accordance with the approved action plan and budget, cause the withdrawal of finance to the extent necessary for the activities of the council and ensure its implementation for its objectives.

ክፍል ሦስት
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

16. ስለ በጀት

1. የምክር ቤቱ ጽ/ቤት የሥራ ማስኬጃ በጀት በሴክሬታሪያቱ አቅራቢነት በክልሉ መንግስት ይመደባል፤

2. ለኢትዮጵያ ሚሊኒየም በዓል አከባበር ዝግጅት የሚያስፈልገው ማናቸውም ወጪ፡-

ሀ. በክልሉ መንግስት በሚመደብ በጀት፤

ለ. በአገር ወስጥና ከአገር ውጭ ከሚደረጉ ኢግዚቢሽኖች፣ ባዛሮችና ሌሎች የገቢ ማሰባሰቢ መድረኮች በሚገኝ ገቢ፤

ሐ. ከልዩ ልዩ የኅብረተሰብ ክፍሎችና ተቋሞች በሚገኝ ድጋፍ፣ እና

መ. ከሌሎች ምንጮች በሚገኝ የገንዘብ ድጋፍ፣ የሚሸፈን ይሆናል።

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /2/ መሠረት የሚገኘው ገንዘብ በምክር ቤቱ ጽ/ቤት ስም በሚከፈት የባንክ ሂሳብ ተቀማጭ ሆኖ ለኢትዮጵያ ሚሊኒየም በዓል ዝግጅት ማስፈጸሚያ እንዲውል ያደርጋል።

17. ስለ ሂሳብ መዛግብት

1. የምክር ቤቱ ጽ/ቤት የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብትን ይይዛል፤

PART THREE

MISCELLANEOUS PROVISIONS

16. Budget

1. The working capital budget of the office of the council shall be appropriated by the Regional Government upon its submission by the Secretariat.

2. The expenses to be necessary for the celebration of Ethiopian Millennium Festival shall be covered by:

a. Budgetary appropriation by the Regional Government;

b. Funds generated through exhibitions, bazaars and other mobilization events to be conducted locally and abroad;

c. Contributions to be obtained from various sectors of the society and institutions and;

d. Financial support forms other sources.

3. The fund to be obtained pursuant to sub. Art. 2 of this art. shall be deposited in a bank account to be opened in the name of the office of the council and shall be expended to give effect for the preparatory of Ethiopian Millennium Festival.

17. Books of Accounts

1. The office of the council shall keep complete and accurate books of account;

2. የጽ/ቤቱ የሂሳብ መዛግብትና ገንዘብም ሆነ ንብረት ነክ ሰነዶች በክልሉ ዋና ኦዲተር መ/ቤት ወይም ቢሮው በሚሰይማቸው ኦዲተሮች ይመረመራሉ።

2. The books of accounts and financial as well as property related documents of the office shall be audited by the office of Auditor General of the Regional State or Auditors assigned by the Bureau.

18. ከሌሎች አካላት ጋር ስለሚደረግ ግንኙነት

18. Touching up with other organs

ም/ቤቱ ሥራውን በአገር አቀፍ ደረጃ ከተቋቋመው የኢትዮጵያ ሚሊኒየም በዓል ም/ቤት ፕሮግራሞች ጋር አጣጥሞ ያከናውናል።

The council shall carry out its functions in compliance with programs of the council of Ethiopian Millennium Festival being established at Nation-wide level.

19. ስለ ምክር ቤቱ መዋዕለ ዘመን

19. Term of Office of the Council

ም/ቤቱ በዚህ ደንብ አንቀጽ 2 ስር በተደነገገው መሠረት መጨመሩ የኢትዮጵያ ሚሊኒየም በዓል ተከብሮ እንደተጠናቀቀ ህጋዊ ህልውናው የሚያበቃ ይሆናል።

In accordance with the provision of art. 2 of this regulation, hereof, the juridical personality of the council shall be terminated at the end of the celebration of the coming Ethiopian Millennium Festival.

20. መመሪያ የማውጣት ሥልጣን

20. Powers to Issue Directives

የም/ቤቱ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ይህንን ደንብ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን መመሪያዎች ሊያወጣ ይችላል።

The Executive Committee of the council may issue directives necessary for the implementation of this regulation.

21. ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ

21. Effective Date

ይህ ደንብ ከጥቅምት 17 ቀን 1999 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል።

This regulation shall come into force on the date of 27th day, October 2006.

ባህር ዳር

Done at Bahir Dar

ጥቅምት 17/1999 ዓ.ም

This 27th day of October, 2006

የአማራ ብሔራዊ ክልል

Council of the Amhara National Regional

መስተዳድር ምክር ቤት

Government

